

ለጤና ልጆች

ሁላችንም ትናንሽ ነገሮችን

እናድርግ!

እንደ ፀሐይ መከላከያ መጠቀም፣
እጅ መታጠብ፣ ክትባት መውሰድ እና ንቁ
መሆን ያሉ ልምዶች ልጆች ጤናማ እና
ለጤናዎቻቸው ዝግጁ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል!



ስያሱ አፍዎን
ይሸፍኑ፣ እሺ?

ብሩህ
እንዲሆኑ
ይርዷቸው

ወደ ትምህርት ቤት የመመለሻ
የክትባት ግዴታዎችን ይወጡ!



በሽርጂኒያ የትምህርት ቤት
የክትባት መስፈርቶችን ያግኙ፡-
የQR ኮዱን ይቃኙ ወይም
የሚከተለውን ይጎብኙ፡-
<https://www.vdh.virginia.gov/immunization/requirements/>



በአቅራቢያዎ የሚገኝ የክትባት
አቅራቢን ያግኙ፡-
የQR ኮዱን ይቃኙ ወይም
የሚከተለውን ይጎብኙ፡-
<https://www.vdh.virginia.gov/immunization/vvfc/locatevvfcprovider/>

